

# ማሕበራዊ ሚዲያው እና ዝንጋኤያችን

ዋናው መዝገብ 04-03-18

ማሕበራዊ ሚዲያ በአለማችን ላይ ተጽእኖ ፈጣሪ ሁኖ ከመጣ በርካታ አመታት ተቆጥረዋል። ማሕበራዊ/ሶሻል ሚዲያ ለአለማችን በበጎ ጎኑ አስተዋጽኦ የማድረጉን ያሕል ለጥፋት የመዋል አቅሙም ሆኖ ተገኝቷል። በአረቡ አለም በነበረው አብዮት ፈጣን በሆነ ሁኔታ በሕዝቡ ውስጥ አመጽ እንዲቀሰቀስና እንዲስፋፋ የፈጠራ መልእክቶችን በማሰራጨት፣ ግጭቶችን በማስፋፋት፣ ሁኔታዎች ሁሉ መስመራቸውን ለቀው ከመንገድ እንዲወጡ ያደረገው ከዋናው ሚዲያ በበበለጠ ማሕበራዊ ሚዲያው ነው።

የምእራቡ አለም ሜን ስትሪም ሚዲያና ማሕበራዊ ሚዲያው በቅንጅት የፈጠሩት የአረብ ሀገራትን ኢላማ ደረገው ዘመቻ የመጨረሻው ውጤት የሀገራትን መፈራረስ የሕዝቦችን እልቂትና ውድመት አስከተለ። በዚህ ረገድ በሊቢያ በሶርያ በግብጽ በየመን ለደረሰው መጠን የለሽ አሰቃቂ ጥፋትና ውድመት የተጫወቱት ሚና እጅግ የገዘፈ ነው።

በፌስቡክ፣ ትዊትርና በመሳሰሉ ድረ-ገጾች ሲተላለፉ የነበሩት የጥፋት መልእክቶች ሕዝቡን በስሜታዊነት እንዲነሳና ባልተጠበቀ አቅጣጫ እንዲነጉድ አድርገውታል። ይሆናል ብሎ ባላሰበው መንገድ የራሱን ሀገር እንዲያወድም ምክንያት ሆነዋል። ማሕበራዊ ድረገጾቹ ለመልካም ጉዳዮች የሚጠቅሙትን ያህል እንደ ከባድ ጦር መሳሪያዎች ታላላቅ ውድመቶችን እያስከተሉ ይገኛሉ። ይህን የሚፈልጉት ኃይሎች አላማቸውን አሳክተዋል ማለት ይቻላል፤ ለሀገራትና ለሕዝቦች ግን የጠቀመው አንዳችም ነገር የለም።

በየሀገራት ላሉ ሕዝቦችን በየሶሻል ሚዲያው አማካኝነት የተዛቡ መልእክቶችን በማሰራጨት በስሜታዊነት ለጥፋት እንዲነሱ በመቀስቀስ ሊገለጽ ከሚችለው በላይ ሀገር አልባ እስኪያደርጋቸው ድረስ አደጋን አስከትለዋል። ማሕበራዊ ሚዲያው በስርአቱ ልንጠቀምበት ከቻልን ለበጎ ነገሮች ማለትም ለእውቀት፣ ለትምህርት፣ መልካም ግንኙነትን ለመፍጠር የመጥቀሙን ያህል በጥፋት ጎኑ ደግሞ የሚያስከትለው ሀገራዊ አደጋ በቃላት ሊገለጽ ከሚችለው በላይ ነው።

ግብጽና ቱርክ ማሕበራዊ ሚዲያው በተለያዩ የምርጫ ወቅቶች እንዲሁም አሸባሪና አክራሪ እስላማዊ ኃይሎች ሕዝቡን ለመቀስቀስና ለማስተባበር ማሕበራዊ ሚዲያን በአይነተኛ መሳሪያነት በመጠቀማቸው

አደገኛ የሆነ ሀገራዊ ነውጥና ትርምስ በማስከተሉ ለመዝጋት የተገደዱበት ሁኔታም ነበር። ፌስቡክ፣ ትዊትር፣ ኢንስታግራም፣ ቫይበር፣ ሜሴንጀርና ሌሎችም (“ጎጣል” እና “ያሁ”ን ሳንጨምር) ምራባውያን ዘመኑ በፈቀደላቸው ስልጣኔ ተጠቅመው ሰፊ አለም አቀፍ ስለላዎችንና የሚያካሂዱባቸው የስለላና የማስረጃ ማሰባሰቢያ መሳሪያዎች ናቸው። እያንዳንዱ በሀገርም ሆነ በአህጉራት ደረጃ የሚተላለፉ የሀገራትና የግለሰቦች ግንኙነቶች በሙሉ የሚያልፉት በመረጃ ማእከሉ ስር በመሆኑ በቅርበት ይከታተሉታል። አስፈላጊ መስሎ ሲታያቸውም አካውንቱን ይመረምራሉ። በተለይ አሸባሪዎችን አክራሪ ኃይሎችና ከነዚህ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ግለሰቦች መንግስታት ወዘተ።

ሶሻል ሚዲያው እነሱ በፈለጉት መንገድ ኢላማ ባደረጉት ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራም ያግዛሉ፤ ያበረታታሉ። ይህ ሁሉ በተግባር ታይቶአል። አንድን ሀገር ወይም መንግስት ለመጣል ወይም ለማጥፋት ከፈለጉም ከየሀገሩ በመለመሉዋቸውና ባሰለጠኑዋቸው ግለሰቦች አማካኝነት ሰፊ የማሕበራዊ ሚዲያ የሀሰትና የፈጠራ ዜናዎችን በማቀናበርና በማሰራጨት ዘመቻ ይከፍቱበታል። በአረቡ አለምም ሆነ በሌሎች ሀገራት የሆነው ይህ ነው፤ ዛሬም በማድረግ ላይ ይገኛሉ።

በየሀገራቱ ያሉ መንግስታት ምእራባውያን በማይፈልጉት መንገድ የሚራመዱ ከሆነ አንዱ የሚከፍቱት ዘመቻ ዘመኑ የፈጠረውን ማሕበራዊ ሚዲያ በመጠቀም የቤት ስራቸውን መስራት ነው። ሕዝብን ከሕዝብ ለማጋጨት ለመከፋፈል፤ ጎሳን በጎሳ ላይ ከማስነሳት ጀምሮ ሀሰተኛ የፈጠራ ወሬዎችን በመፈብረክ እውነት አስመስለው በማሰራጨት፤ በምስል በማስደገፍ የተቀነባበሩ ሀሰተኛ ውንጀላዎችንና የፈጠራ ታሪኮችን ጭምር በማካተት አሰራጭተው ጥፋትና ግጭቶች እንዲቀሰቀሱ በዚህም ሰላምና መረጋጋት እንዲፈርስ ካደረጉ በኋላ በሚፈጠረውም አጋጣሚ የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ በየሀገራቱ ፈጥነው ይገባሉ። ለዚህም ኢራቅ፣ ሊቢያ፣ ሶርያ፣ አፍጋኒስታንና የመንን ለአብነት መጥቀስ ይቻላል።

ከሀገሬው ሕዝብ የመለመሷቸውን ሰዎች በሚከፍቱት የዚህ የሶሻል ሚዲያ ጦርነት ውስጥ በስፋት ያሰልፋሉ። እነሱ የማያከብሩትን ዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ጠበቃና ተከራካሪ ሆነው ለመቅረብ ይሞክራሉ። ማነው የኢራቅን፣ የአፍጋኒስታንን፣ የሶርያን፣ የሊቢያንና የየመንን ከተሞችና ሕዝቦች በዘመናዊ ጀቶች ሌት ተቀን እየደበደበ ያፈራረሰው? የስልጣኔ ውድመትና የሕዝብ እልቂትን ያስከተለው?

የንጹሀን ምስኪንን ድሀ ሕዝቦች ሞትና እልቂት ሳያንስ ሀገራቸውን በከባድ ቦምብ እየደበደበ ማነው የሀገራቱን የነዳጅ ዘይት ሀብት በማጋዝ ዘረፋ የሚፈጽመው? እነዚህ ክፍሎች ናቸው በሌሎችም ሀገራት

ተመሳሳይ ድርጊት ለመፈጸም ሶሻል ሚዲያውን በመጠቀም የትርምስና የሁከት አጀንዳቸውን በግንባር ቀድሞትነት የሚያራምዱት። በዚህ መልኩ ሶሻል ሚዲያውና ዋና የሚባለው ሜንስትሪም ሚዲያ የተጫወተው ግዙፍ የጥፋት ድርጊት ክንዱን ያሳረፈው በሀገራትና በሕዝቦቻቸው ላይ ነው።

ሀገራትን ለመፈራረስ ሕዝቦችን ለእልቂትና ለስደት የዳረገውን የምእራቡን አለም ሚዲያ በበላይነት የሚመራው የኒዮ ሊበራል ኃይል አላማውን ለማሳካት ከየሀገራቱ ዜጎችን እየመለመለ ወደውጭ ሀገራት በመውሰድ ሰፊ ስልጠና ሲሰጥ ኖሮአል። ለምሳሌነት በግብጽ የታህረር አደባባይ አብዮት ከመነሳቱ ሁለት አመታት አስቀድሞ የሙባረክን መንግስት ለመጣል ምእራባውያን ከግብጽ ወጣቶች ውስጥ በተመረጠ ሁኔታ መልምለው በመውሰድ ስልጠና ሰጥተዋቸው ተመልሰው ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡና በስፋት እንዲሰሩ አድርገዋቸው እንደነበር በወቅቱ የወጡ መረጃዎች ይፋ አድርገውታል።

በሶሻል ሚዲያውና በሜንስትሪም ሚዲያው አማካኝነት እቅዳቸውን በስራ ላይ የሚያውሉት የእነሱ ላልሆነ ሕዝብ አስበውና ተጨንቀው አይደለም። ዋናው ፍላጎታቸው በየሄዱበት የእራሳቸውን ብሔራዊ ጥቅም በየትኛውም ዘዴና መንገድ ማስጠበቅ ነው። ለዚህም ማሕበራዊ ሚዲያውን በሰዎች ስነልቦና ውስጥ ጠልቆ እንዲገባ በማድረግ ጥፋት እንዲያስከትል አድርገዋል። ልክ አውዳሚ በሆነ ከባድ ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ አይነት ተጠቅመውበታል። የሀገራት ውድመትና መፈራረስ ምስጢር ከዚህ ጋር የተቆራኘ ነው።

ወደእኛ እውነት ስንመለስ በሀገራችን ታሪክ ማሕበራዊ ሚዲያው ብዙ አመታትን ያስቆጠረ ባይሆንም በአጭር ጊዜ ውስጥ በወጣቱ ውስጥ ሰፊ መሰረትን ይዟል። ወጣቱ በሌላው አለም ላይ ከደረሰው አሰቃቂ ጥፋትና የሕዝብ እልቂት፣ ውድመት ልምድና ተሞክሮ በመውሰድ የዚህ አይነቱ ድርጊት በሀገሩ ላይ እንዳይፈጸም ሰፊ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል።

ኢትዮጵያዊ ባሕላችንና አብሮነታችን ለዘመናት የተሳሰረውን የሕዝቦች ቁርኝትና ትስስር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማድረግ ተገቢ ነው። የሕዝብን መንፈስና ስሜት የሚያደፈርሱ፣ በዘረኝነት ላይ የተመረከዙ መልእክቶች፣ ሕዝብን ከሕዝብ ጋር የሚያጋጩና የሚያነሳሱ ዘለፋዎች ስድቦች፣ ያልተጠበቀ ጥፋት ግጭትና ውድመት የሚያስከትሉ ስለሆነ የህንን አይነቱን አካሄድ ወጣቶቻችን ሊያወግዙት ይገባል። ከእንደዚህ አይነቶቹ ተግባራት መቆጠብ ሀገርንና ሕዝብን ከጥፋት መታደግ መሆኑን መገንዘብ ግድ ይላል።

በሌላው ጎኑ ለዚህ እኩይ የማጋጨት ተግባር በኢትዮጵያውያን ስም በመጠቀም ሕዝብን ከሕዝብ፤ ጎሳን ከጎሳ ለመጋጨት ለሊት ከቀን በማሕበራዊ ሚዲያው ላይ የሚሰሩ የውጭ ኃይሎች ያሰማሩዋቸው ቅጥረኞች በስፋት እየሰሩ መሆናቸውን ማወቅ ተገቢ ነው። አላማቸው ግልጽ ነው። ኢትዮጵያ በማያባራ የእርስ በእርስ ጦርነት ውስጥ ገብታ ማየት ነው የቀንና የሊት ሕልማቸው። ይህንን ተልእኮአቸውን ማምከን የወጣቶቻችን ቀዳሚ ኃላፊነት ነው።

ለሀገር ሰላምና መረጋጋት መቆም፤ ሀገርን ከአደጋ መጠበቅ የሚቻለው ይህንን በጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች የተቀነባበረ መሰሪ ሴራ በማጋለጥ ሀገርን ከጥፋት መታደግ ሲቻል ብቻ ነው። ማሕበራዊ ሚዲያው ሕዝብን ከሚከፋፍሉ ሁከትን ግጭትን ከሚጋብዙ በዘርና ጎሳ ላይ ያተኮሩ የጥላቻ ዘመቻዎች ለሀገር፣ ለሕዝብ አንድነትና አብሮነት የማይበጁ መሆናቸውን በመረዳት ይህን የጥፋት ድርጊት በጋራ መከላከል ይገባል።

ልዩነቶች በሰለጠነና ዘመናዊ በሆነ መንገድ የሚፈቱበትን፤ በሕዝብና በሀገር ላይ ኪሳራና ጥፋት ሳያስከትሉ መፍትሄ በሚያገኙበት መንገድ ላይ ቢሰራ ሰላማዊ ተጽእኖ ማሳደር ይችላል። ከሀገር ጥፋት ከሕዝብ የእርስ በእርስ ግጭት ለመጠቀም ያሰፈሰፉትን የውጭ ኃይሎች ድብቅ አጀንዳም ያመክናል። ሀገሩንና ሕዝቡን ከአደጋ ይጠብቃል። ይህ ለወጣቱ ትውልድ ታሪክ የጣለበት ወቅታዊ ኃላፊነት ሁኖ ከፊቱ ተደቅኖአልና ለአፍታም ቢሆን ሳይዘናጋ እራሱን፤ አካባቢውንና ሀገሩን ከውድመት ሊታደግ ይገባል።